

ይህች ድንጋይ ምስክር ትሆንባችኋለች (ትፈርድባችኋለች) ኢያሱስ፣ጳጳስ

ይህን ቃል የተናገረው በሊቀ ነቢያት በሙሴ እግር የተተካው ኢያሱ ወልደ ነዌ ነው። ሙሴ በበትሩ ኃይል ባሕረ ዮርዳኖስን ለሁለት እንደከፈለ እርሱ ደግሞ ፈለገ ዮርዳኖስን በታዩት ኃይል ለሁለት ክፍሎ ሕዝቡን ከምድረ ርስት አድርጎታል። ዘፀ ፲፱፡፳፮ ኢያ ፫፡፲፱ የአባቶቻቸውንም ርስት በገመድ አየለካ በዕጣ አከፋፍሏቸዋል ኢያ ፲፫፡፳፭ ይህቺ በገመድ የተከፋፈሏትም ርስት፡- **ለቤተክርስቲያን ለእመቤታችን** እና ለመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናት።

ኢያሱ ወልደ ነዌ ከመሞቱ በፊት ለህዝቡ የመሰናበቻ ንግግር አድርጎ ነበር። በንግግሩም **እግዚአብሔር** ያደረገላቸውን ቸርነት የተሰራላቸውን ተአምር ሁሉ አስታውሷቸዋል። በመጨረሻም <<አሁንም **እግዚአብሔርን** ፍሩት፤ በእውነትና በቅንነትም አምልኩት፤ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እኔና ቤቴ ግን **እግዚአብሔርን** እናመልካለን እርሱ ቅዱስ ነውና፤ >> ብሏቸዋል። ህዝቡም መልሰው <<**እግዚአብሔርን** ትተን ሌሎች አማልክትን ማምለክ ከእኛ ይራቅ፤..... . ስለዚህ እርሱ አምላካችን ነውና እኛ **እግዚአብሔርን** እናመልካለን>>። ብለውታል።

ኢያሱ፡ ወልደነዌ፡ በንግግሩ፡ መደምደሚ፡እንደ፡ማሳተም፡ያስቀመጠው፡ሦስት፡ገጽ ያላትን ድንጋይ **እግዚአብሔር** ፊት በነበረችው በአሆማ ዛፍ በታች ሐውልት አድርጎ ማቆምን ነው። ከዚህም በኋላ “ይህች ድንጋይ በእናንተ ላይ ምስክር ናት እርሷ ዛሬ እንደ ነገራችሁ በ **እግዚአብሔር** ዘንድ የተባለውን ሁሉ ሰምታለችና በኋላ ዘመን አምላኬን **እግዚአብሔርን** ብትክዱት ይህች ድንጋይ ምስክር ትሆንባችኋለች” ብሎ አሰናብቷቸዋል። በአንድ መቶ ዐምር ዓመቱም ከዚህ ዓለም ውጣ ውረድ አርፏል። ሦስት ገጽ ያላት ድንጋይ የ**እመቤታችን** ምሳሌ ናት። **እመቤታችን** ሦስት ነገሮችን ማለትም ፡-ንጽሐ ሥጋን ንጽሐ ነፍስን ንጽሐ ልቦናን አስተባብራ ይዛ ተገኝታለችና።

እንግዲህ፡ በዘመናችን፡ ልናስተውለው፡ የሚገባ ብዙ ነገር አለ። ይኸውም ቃለ **እግዚአብሔርን** ለለመሰማታችን ሃይማኖትን ሥርዓትን ታሪክን ለለመማራችንም ምንም አይነት አሳማኝ ምክንያት አይኖረንም። **እግዚአብሔር** ከበቂ በላይ መምሕራንን ሰጥቶናል። ዕለት ዕለት ቃለ **እግዚአብሔርን** የምንሰማበት ዓውደ ምሕረት አመቻችቶልናል። በመጻሕፍት በመጽሐፍትና በጋዜጦች አማካኝነት ትምህርተ ሃይማኖትን እና ሌሎችንም የምንማርበት በር ከፍቶልናል። ከዚህም ሁሉ በላይ በሥልጣኔው መንገድ በኢንተርኔት ቴክኖሎጂ የምንማርበትን ዕድል ሰጥቶናል። በጽሑፍም በድምፅም መማር መመከር መገሰጽም እንችላለን። ይህም ብቻ ሳይሆን በየምኖርባቸው ከተሞች ቢያንስ ሁለትና ሦስት አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ይቀደሳል ሥጋ ወደሙ ይፈተታል ይዘመራል ወንጌል ይሰበካል። ታዲያ ይህ ሁሉ ተደርጎልን በፈሪሃ **እግዚአብሔር** መኖር በእውነትና በቅንነት መሄድ ንስሐ መግባት መቁረብ ካታተን የሚጠብቀን ፍርድ ብቻ ነው። ቤተክርስቲያን ትፈርድብናለች ታቦቱ ሥዕሉ መቋሚያው ከበሮው ጸናጽሉ መጻሕፍቱ ጋዜጦቹ መጽሐፍቱ ቅዳሴው መዝሙሩ ማሳሌቱ መስቀሉ ጠበሉ ቅዱስ ቁርባኑ እነዚህ ሁሉ ይፈርዱብናል (ይመሰክሩብናል) ። ፍርድ የሚጸናው በምስክር ቃል ነውና። **ጌታችን** በወንጌል ፡- “የሚጥለኝ ቃሌንም የሚቀበለው እርሱ የሚፈርድበት አለው እኔ የተናገርሁት ቃል እርሱ በመጨረሻው ቀን እርሱ ይፈርድበታል።” የለው ለዚህ ነው ዮሐ ፲፪፡፵፰። ስለዚህ የዚህ ድረ ገጽ አዘጋጅችም ሆነን የተዘጋጀልን ምእመናን ለፍርድ እንዳያደርግብን ልንጸልይ ይገባል። የ**እግዚአብሔር** ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን።

መልእክ ሰለም ቀሲስ ደጅኔ ሸፈራው

የደንበር ደብረ ሰለም መድኃኔዓለም የኢ./ኦ./ተ./ቤ/ክ ምክትል አስተዳደሪ እና ስብከተ ወንጌል ኃላፊ